

እያታገልኩ ነው ስላልክ ብቻ እየታገልህ አይደለም። ኄኖክ የሺጥላ

November 13, 2016 |



እያታገልኩ ነው ስላልክ ብቻ እየታገልህ አይደለም። ኄኖክ የሺጥላ

መረጃዎች ይደርሱናል ፣ ከባህር ዳር ፣ ከጎንደር ፣ ከ ወሎ እና ወዘተ። በየቀኑ ከ ከመላው ኢትዮጵያ ወደ ሱዳን እና ሊቢያ የሚሰደደው ወጣት ቁጥር የትዬ ለሌ ነው። ወደ ኤርትራ በርሃ ለመግባት ከሚፈልጉት እልፎች ውስጥ ሁሉም ማለት በሚቻልበት ሁኔታ በርሃ መግባት በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ወዳጆቻችንን (ዳደሮቻችንን) የዚሁ ትግል አካል ለማድረግ ብዙ ጥረን ፤ ከቀድሞ አለቆቻችን የተሰጠን መልስ « ዱባይ ድረስ መምጣት ይችላሉ ወይ ? » የሚል የሚገርም ጥያቄ ነበር ። የፅሁፍ ማስረጃ አለኝ!

የኤርትራ በርሃን ማግኘት እንደ ሰማይ የራቀው በእውነት ወያኔ እንደሚሉት በርደሩን ጠፍንገ ስለሚጠብቀው ነው ? ይህንን ለማድረግ በእውነት ያን ያህል አቅም ኖሮት ነው ? እንዴትስ ነው ሱዳን መግባት የቻለ ሰው (አካል) ኤርትራ መግባት ያቃተው ? ለምን ?

እኔ እስከማውቀው ድረስ ወደ ኤርትራ በርሃ ለመግባት ወስነው ከተጓዙት (ወይም ከተጓዘው 7 ልጆች ውስጥ) ፊቱ ሞተዋል (ተገለዋል) ። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? የጎንደር ትግል ከዳር ዳር በተቀጣጠለበት ሰዓት የጎንደር ገበሬዎች ” ጥይታችን እያለቀ ነው ድረሱልን!” ሲሉ ሰሚ አጥተው እየታፈኑ እንደሆነ እየሰማን ባለንበት ሁኔታ እንዴት ያለ ጨካኝ ሰው ብትሆን ነው « የነፃነት ሃይሎች እያልህ ልትደሰኩር የምትሻ?»

እስከመቼ እየሞሽን ለመቀጠል ፣ እየቀጠፍን እና ህዝብ እያስቀጠፍን ለመኖር ወስነናል ?

እንደው ማን ይሙት ፣ ብረት አንግባናል ለሚሉ ታጋዮች ከዚህ የተሻለ ጊዜ ይኖራል ወይ ? እንደነሱማ አባባል ከሆነ የ 6 ወር ጊዜ ብቻ ስጡን ነበር ያሉት ፣ በስድስት አመታቸውም አልደረሱልንም እንጂ !

የማነፃፅረው ነባራዊ ሁኔታውን ነው ። ከሚታየው ተነስቼ ነው የምሞግታቸው! የሚጠይቅ ሰው በሌለበት ፈሪ ህዝብ መሃል በመፈጠሪያ ስጋቴ እንደ ነቆራ ይታያል። እውነቱ ግን ያ አይደለም !

ለምንድን ነው ሽምቅ ውጊያ ማድረግ ያቃታቸው ሲባል ፣ እንደ መልስ የሚመልሱት ነገር « ወያኔ ያለ የሌለ ሃይሉን የኤርትራ ድንበር ላይ ስላስቀመጠ ነው » የሚል የልጅ መልስ ሊመልሱ ይፈልጋሉ ። ይህንን ለመመለስማ እኮ ጫካ መግባት አያስፈልግም ። ጫካ የምትገባው ፣ የምትደራጀው እና መሰል ወታደራዊ ዝግጅቶችን የምታደርገው ይህንን ታሳቢ አድርገህ እኮ መሰለኝ ። ወይስ ወያኔ ድንበሩን ክፍት አድርጎ አዲስ አበባ እንድንገባ ይፈቅድልናል ብለን ነው ትግል የጀመርነው ?

የመጠየቅ መብት እንዳለን የረሱትም ይመስላል ። ወንድሞቻችን ናቸው እየሞቱ ያሉት ! ስለዚህ ያገባናል ! ባንፃሩ ጥያቄያችንን የጎንዮሽ ትግል አታድርጉ ይሉናል ። ምን ማለታቸው ነው ? « ዝም በሉ አትጠይቁን ! » ማለታቸው ነው ። አሁን ምንም እየሰሩ እንዳልሆነ ለወያኔ ጠፍቶት ነው የኛ ጥያቄ የጎንዮሽ ትግል የሚሆነው ?

ወደ ኤርትራ በርሃ ገብተው ከወያኔ ጋ ለመፋለም በቁርጠኝነት ቆመው እንዳይሆኑ ሆነው የተገደሉት እና የጠፉት ሰዎች ቁጥር ፣ በርሃ ያጠፉት ዘመን እና መሰል ጉዳዮች ከማን የተደበቀ ነው ? እነ ኮ/ል ታደሰ የሻዕቢያ ማዕቀብ ቢሰለገቡባቸው በራሳቸው መንገድ የሽምቅ ውጊያ ባደረጉ በዕለቱ በሻዕቢያ ታፍነው እንደተወሰዱ እናውቃለን ። እነ ኮ/ል ፍፁም ስለዚህ ጉዳይ ሲጠየቁ « አይ መዓዛው ጌጡን ጠይቀው » ብለው የመለሱበትን እና መዓዛው ጌጡ በፋሲል የኔ አለም ሲጠየቅ « ይህንን ነገር እኔን አትጠይቀኝ » ብሎ ሲመልስ የሚያሳየውን ዩቱብ አይተናል (ቀድተንም አስቀምጠናል !) ። የኋላ ኋላ የኤርትራን መንግስት ለመገልበጥ ሙከራ ሲያደርግ ተደርሶበት ነው የታሰረው የሚል ገሃድ ያልወጣ ሀሜት የኛ በምንላቸው ሰዎች ይወራ እና ይነዛ ጀመር ። ያሳፍራል ! ይህ ሰው ቢያንስ ልጅ አለችው ! ለሷ ስንል እንኳ የአባቷን መድረሻ ለማወቅ አልደፈርንም ! ጫካኞች ነን!

ቲ.ፒ.ኤም 15 ሺ የሚሆን ሰራዊት አለው ይሉናል ። እንዴት ነው ታዲያ ከነዚህ ውስጥ ቢያንስ አምስቱ መተኮስ ያቃታቸው ? ጎንደር ውስጥ 10 እና 20 ሰዎች የወያኔን ሰራዊት በቀየኑ እያርበደበዱ ባሉበት ሰዓት ከ 6 ጊዜ በላይ ወታደሮቹን አስመረቅሁ የሚል ድርጅት እንዴት 2 ወታደሮቹን ከጎንደርቹ ጎን መቆም አቃተው ?

ይህንን መጠየቅ ነውር ነው! ያስፈራል ! ብዙዎችን ያስቆጣል ! ያሰላጫል ! ይህ ማለት ግን እርር ፣ ድብን ፣ ኩርምት እና ትክን እያሉ የሚከራከሩላችሁ ሰዎች ይህ ጥያቄ በጭንቅላተው ውስጥ የለም ማለት አይደለም ! አንድ ቀን ይጠይቋችኋል። ከዚያ በፊት ሆናችሁ ተገኙ !

ምን እየሰራችሁ ነው የሚለውን የህዝቡን ጥያቄ ለማስተንፈስ ፣ የውህደት ዲስኩር አዘጋጅተው እንደ ህፃን ልጅ ሊያታልሉን ይሞክራሉ ! ዛሬም ጥናታዊ ፅሁፍ ያቀርቡልናል ። አንድ ጥይት ሳይተኩሱ ወይኔ ሲወድቅ ስለሚመጣው ስርዓት ይደሰኩራሉ ! ስካር ነው ! የወጣለት ስካር!

የመጨረሻ መውጫ ቀዳዳ ያደረጉት ትግሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚለውን ማሳሰብ ነው ። እውነት ነው ካልን ደሞ የአሮሚያውን ትግል እየመሩት ያሉት እነሱ ስለመሆናቸው ይንገሩን ! የአማራ ህዝብ ተቆርቋሪ እና ተጠሪ ስለሌለው እራሱ በጎበዝ አለቆች ተደራችጅቶ የሚያደርገውን ትግል « የነፃነት ሃይሎች ትግል » በማለት ደም ለመስረቅ የሚደረገውን ነገር በዝምታ አላልፈውም ! የፋሻ መግዢያ ባጡበት ሁኔታ ትግሉን እየመራን ነው ማለት ቅሌት ነው ። የኮ/ል ደመቀ ሚስት የምትባለው አጥታ ሶፋዋን በሸጠችበት ሁኔታ ላይ ፣

በነሱ ስም 200 እና ከዚያ በላይ ሺ ዶላሮች ሰብስቦ እየታገልን ነው ማለት ምን ማለት ነው ? ማንን ነው የምትዋሹት ?

ምናልባት እስከ አፍንጫው ስለታጠቁ ፣ ትግል ማሸተት አቅቷቸው ይሆን ? ሃሳብ ነው!

አማራ ተነስ !

ኔኖክ የሺጥላ